

የኢትዮጵያ ሙዝቃ፣ ዳንስና ባህላዊ ምግብ ምሽት 2013 የብሔራዊ ቴያትር ቤት አርትስቶች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ በቶክዮ ተከበረ

የኢትዮጵያ የሙዝቃ፣ የዳንስና ምግብ ምሽት 2013 የአፍሪካ አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ የጃፓን ዜጎች፣ ከተለያዩ መ/ቤቶችና የግል ድርጅቶች የተጋበዙ የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም ከብሔራዊ ቴያትር ቤት በመውጣት የሁለቱን አገሮች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የማጠናከር ዓላማ አድርጎ በጃፓን ሲዘዋወር የነበረው የባህል ቡድን አባላት በተገኙበት በደማቅ ሥነ-ሥርዓት ተከብሯል።

በመክፈቻው ስነ-ስርዓት በጃፓን የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ ባለሥልጣን አምባሳደር አቶ ማርቆስ ተክሌ እንደተናገሩት የኢትዮጵያና የጃፓን ግንኙነት ጠንካራ ደረጃ ላይ እንደደረሰና በየዓመቱ የሚከበረው የኢትዮጵያ ምሽት የሁለቱ አገሮች ወዳጅነት የበለጠ እንዲጠናከር የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል። አያይዘውም በዘንድሮው ዓመት የሚከበረው የኢትዮጵያ ምሽት በተለያዩ የጃፓን ከተሞች ላለፉት ሰባት ቀናት በመዘዋወር የኢትዮጵያን ባህላዊ ሙዝቃና ውዝዋዜ በማሳየት ላይ የነበረው የባህል ቡድን የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ባህላዊ ሙዝቃና ውዝዋዜ ለማሳየት በተገኘበት መሆኑ የሁለቱ አገሮች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የበለጠ ለማዳበር እንደሚረዳ አምባሳደሩ አመልክተዋል። በተጨማሪም በናጎያና ኦሳካ ከተሞች ከ200 በላይ የቢዝነስ ሰዎች የተካፈሉበት የቢዝነስ ፕሮሞሽን መድረክ የተሳካ እንደነበርም ገልጸዋል። በተጨማሪም አምባሳደሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ጃፓን መብረር እንዲችል ገንቢ ወይይት መከናወኑን ገልጸው ውጤቱ በሚቀጥለው ወር በሚደረገው የከፍተኛ ደረጃ ጉብኝት ወቅት በአዲስ አበባ ይፋ እንደሚሆን ጠቅሰዋል።

የጃፓን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካይ ሚሲሲ ዮሻኮ ክጂማ በበኩላቸው ባደረጉት ንግግር የሁለቱን አገሮች የቆየ ወዳጅነት አውስተው እንደዚህ ዓይነት የባህል ልውውጥ ግንኙነቱን ለማጠናከር ከፍተኛ ፋይዳ እንዳላቸው ገልጸዋል። ቀጣዩ የፈረንጅኛ ዓመት የአበበ ብቂላ 50ኛ ዓመት የቶክዮ ኦሎምፒክ የሚዘከርበት ስለሆነ ይህንኑ ለማክበር የሚደረጉ ዝግጅቶችን ለመደገፍ ቃል ገብተዋል።

በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኤችሮያና ኦሽኒያ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል አቶ ጌነት ተሾመ በበኩላቸው እንደዚህ ዓይነት የባህል ልውውጥ ፕሮግራሞችን ማካሄድ፣ አሁን ላይ የደረሰው የዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር ከመርዳቱም ባሻገር የህዝብ ለህዝብ ትስስሩን ለማጎልበት የሚኖረው ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል።

የዚህ ዓይነት የባህል ልውውጥ ፕሮግራሞች የአንድን ማህበረሰብ ባህል ከሌላው ጋር ለማስተዋወቅ ካላቸው ጠቀሜታ ባሻገር ለዓለም አቀፍ ግንኙነት እና ለሌላው ዓለም ግንዛቤ ለመፍጠር አስፈላጊ መሳሪያ በመሆኑ ሌሎች የአፍሪካ አገሮች በተመሳሳይ መንገድ የባህል ልውውጥ ሁኔታችን በጃፓን እንዲያዘጋጁ ምሳሌ እንደሚሆን የዚምባብዌ ሪፐብሊክ አምባሳደር እና የአፍሪካ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ዲን አምባሳደር ስቶርት ኮምበርባች (Stuart Comberebach) አስገንዝበዋል።

የባህል ቡድኑ የአገራችንን ብሔር ብሔረሰቦች ባህላዊ ሙዝቃና ውዝዋዜ በማቅረብ የባህል ልውውጥ ሁኔታ ተሳታፊዎችን ያዝናኑ ሲሆን፣ ብድኑ በጃፓን ቆይታው ቶክዮ (Tokyo)፣ ኦያማ (Oyama)፣ ካዋሳኪ (Kawasaki)፣ ኮቶ (Koto)፣ የኮሃማ (Yokohama)፣ ኦሳካ (Osaka) እና ናጎያ (Nagoya) የጃፓን ከተሞች በመዘዋወር ለአካባቢው ነዋሪዎችና ለተመረጡ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች የአገራችንን ባህላዊ ሙዝቃና ውዝዋዜ በማሳየት የአገራችን ገጽታ እንዲገነባ አድርጓል።

የባህል ቡድኑ የጃፓን ቆይታ በተለያዩ የጃፓን ሚዲያዎች የተዘገበ ሲሆን፣ በሞት ለተለዩት የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ኔልሰን ማንዴላ የአንድ ደቂቃ የህልና ጸሎት ተደርጓል።